

በስምህ ልጠራ !

የልጅነት ወዳጅ፣ ጋሜ መቁረጨኛችን
ያርበኝነት ጥንሰሰ፣ ያመፅ መዳያችን
የዳገት የጨካ፣ የዱር ትውስታችን
በዱር በከተማ፣ ፋኖ አስተማሪያችን
የማሌው ደብተራው፣ ቅኔ ዘራፊያችን
በስምህ ልጠራ ልበል ትዝታችን

ተው ስማኝ ሀገራ፣ ብለን ያዘምንበት
በቃለት ቱማታ፣ የተጨዋትንበት
ከጁንታው፣ ከባንዳው፣ የተጣለንበት
ማሌ ድር አድርተን፣ ዲሞ ያቀለምንበት
በቁርና በርሀብ፣ የተፋተግንበት
ስምህ ከስማችን፣.....
ደምህ ከደማችን፣ ቁርኝት አለበት

በስምህን ልጠራ፣.....

እንደ አባት፣ እንደ እናት፣ የተሸሸግንብህ
በስምህ ተጠርተን፣ ምለን ያደግንብህ
ለሊት በጨለማ፣ ዘብ የቆምን ለሥራህ
ቀትር ባአደባባይ፣ የታደን በስምህ
ከሰውና ካውራ፣ የተናጠቅንብህ
ስምህ ታሪካችን፣ አርማችን ነው ስምህ

የወል ቤታችን ነህ፣ የኪዳን ሀያው ቃል
ነበር የምንለው፣ የታሪክ መሰላል
የጽናት ትሩፋት፣ ተሻጋሪ ገድል
የመሠረት አለት፣ ትውፊት ያመጽ ግልገል
ኢትዮጵያዊ ወኔ፣ ያብዮት ክንድ ሾተል
በደም የጨቀየ፣ የተጋድሎ መድብል
የነጻነት ጠኔ፣ ያገር መውደድ ቁሰል

የትግል ጉልላት፣ የማእበል ደለል
እንዳምና ካቻምናው፣.....
በስምሀ ልጠለል፣ ዛሬም አለሀ ልበል

በስምሀ ልጠራ፣.....

በየቅጥሩ ደጃፍ፣ ስሙን ያስጠራችሁ
በዱር በሸለቆ፣ የተሰደዳችሁ
ግፉንም ችላችሁ በሀይወት ያላችሁ
አካል ገብራችሁ፣..... . .
ቆስላችሁ ደምታች፣ ታሪክ የሰራችሁ
በጽናት ታግላችሁ፣..... . .
ወድቃችሁ፣ ቆማችሁ አርማ ያነሳችሁ
ኢ.ሕ.አ.ፓ ቢሏችሁ፣.....
ኢ.ሕ. .አ.ወ.ሊ ቢሏችሁ፣ ኢ.ሕ.አ.ሠ ቢሏችሁ
ስሙ ነው ስማችሁ ገድሉም ታሪካችሁ
የመሰዋኦት ልኬት ለገር መቆማችሁ
በድርጅት ፍቅር የመመነናችሁ

ዝናማ ነጭ ኩታ፣ በሂደት ይጎድፋል
ውበትና ለዛም፣ እንደዋዛ ያልፋል
ሎሚ ተራተራ፣ በዘመን ይሰምራል
እኛ ብቻ ደህና፣ ከርሞም ድል ያደርጓናል
ቀን የገበረለ አለት፣ ሃይ ዘራፍ ያሰኛል
ዘራፍ ማለት መልካም ለሁሉም ይበጃል
ትግሉ ከዳር ሳይዘልቅ ቀድሞ ድል ያውጃል
መሆንስ ካልቀረ ፋኖ መሆን ይሻል
አጠፋን ያሉ ለት ስር ሰዶ ያመሻል

በስምሀን ልጠራ፣.....

አምባ ገነን ባንዶች ዛሬስ ምን ቀራቸው

ለሀገር ፍቅር ስንል ተረገጥንላቸው
በጥይት ተቆልተን ጭዳ ሆንላቸው
ደማችን አፍስሰን መንበር ገበርናቸው
ለስልጣን ጥማቸው ምንደኛ ሆንናቸው
ተዋርደን ተሰደን ጉልማ ቸርናቸው
በርሀብ ተጨማደን ጥሪት አስያዝናቸው

ዘመን ጉልላቷን ለግፊኞች ሰጥታ
የመከራ ምርጫት ወደቆ በእኛ ፈንታ
አንዴም ሰላም ሳናይ ሳናገኝ አጭይታ
ዓርባ ዓመት በቀንበር ኖረናት ሳንፈታ
እርሻው አረም ውጦት ምርት የለ ከጎታ
ዘሩም ተበትኗል ቀርቷል በየ ቦታ
ቃርሚውን ይሰብሱብ ይቅርብን ሁካታ

ማተቡ እማይላለ፤ ቢታሰር ቢፈታ
ከአላማው ጋር እሚኖር፤ ህልሙን ያበረታ
ፍጹም ሆኖ እሚዘልቅ፤ ሳይገብር ለቃታ
የሩቅ ምንገደኛ፤ የዛሬው አለኝታ
ደርሷል ወክንዳችን፤ ለሀገር መከታ
የቁርጥ ቀን ልጅ ወግ፤ የማያመነታ

ከተማውን ዳስሶ፤ ገጠሩን አማክሎ
ዱር ገደሉን ጥሶ፤ ሸለቆውን ዘሎ
አለት ተንተርሶ፤ ካፈር ተመሳስሎ
የደም ሉብ አፍስሶ፤ ካፈር ተቀለቅሎ
ዱር ሉብሶ፤ ሳር መስሎ፤..... .
ሲረግጡት ስር ሰዶ፤ ሲነቅሉት ጎነቁሎ
ኢ.ሕ.አ.ፓ ስርዶ ነው የማይጠፋ በቅሎ

አክሊሉ ሀይሉ

(ፍራንክፊርት፣ ኦክቶበር - 20